

# Num

## Chapter 8

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>

እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

ገጽ									
ገጽ									
<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4136</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>

መብራቶቹን ስትለኩስ ሰባቱ መብራቶች በመቅረብ ፊት ያበራሉ ብለህ ለእርን ንገረው።

ገጽ									
ገጽ									
<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H4501</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4136</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>

እርንም እንዲሁ አደረገ፤ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲዘገግ በመቅረብ ፊት መብራቶቹን ለኩሰ።

ገጽ	ገጽ								
ገጽ	ገጽ								
<a href="#">H6525</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3409</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H4749</a>	<a href="#">H4501</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H2088</a>	

መቅረቡም እንዲህ ሆኖ ተሠርቶ ነበር፤ ከተቀጠቀጠ ወርቅ ተሠራ፤ እስከ አገዳውና እስከ አበቦቹ ድረስ ከተቀጠቀጠ ሥራ ነበረ፤ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲሳየው ምሳሌ መቅረቡን እንዲሁ አደረገ።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>

እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

ገጽ	ገጽ						
ገጽ	ገጽ						
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3947</a>	

ከእስራኤል ልጆች መካከል ሌዋውያንን ወስደህ እንጻጽብ።



הַתְּנִיחַ ḥatanniḥ	אָתָּם attam	וְהִנַּחְתָּ -la-kanat-shall-wave	בְּנֵי banay	וְלִפְנֵי -la-kanat	אֶתְּךָ et-ka	לְפָנַי -la-panay	הַלְוִיִּם -la-leviyim	אֶתְּ (attam)	וְהִעַמְדְתָּ -la-kanat	13
<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5975</a>		

לִיהוָה  
-la-yehovah  
[H3068](#)

לִפְנֵי וְלִפְנֵי פָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו: נִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו::

הַלְוִיִּם: -la-leviyim	לִי -la-ani	וְהִי -la-ya	יִשְׂרָאֵל yisra'el	בְּנֵי banay	מִתּוֹךְ -la-mitokh	הַלְוִיִּם -la-leviyim	אֶתְּ (attam)	וְהִבְדַּלְתָּ -la-kanat	14
<a href="#">H3881</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0914</a>	

לִפְנֵי וְלִפְנֵי פָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו: נִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו::

אֲתָם attam	וְהִנַּחְתָּ -la-kanat	מוֹעֵד mo'ed	אֶתְּ (attam)	לְעִבְדְּךָ -la-avdeka	הַלְוִיִּם -la-leviyim	יָבֹאוּ yav'au	כֵּן ken	וְאֶתְּ -la-attam	15
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0935</a>		

וְהִנַּחְתָּ  
-la-kanat  
אֲתָם  
attam  
הַתְּנִיחַ  
hatanniḥ  
[H8573](#)  
[H0853](#)

לִפְנֵי וְלִפְנֵי פָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו: נִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו::

כָּל־ kol-	פֶּתַח pethach	תְּחִתֶּךָ -la-tachta	יִשְׂרָאֵל yisra'el	בְּנֵי banay	מִתּוֹךְ -la-mitokh	לִי -la-ani	הַמָּה hamah	נִתְּנִים nitnim	נִתְּנִים nitnim	כִּי ki	16
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8432</a>		<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5414</a>		

לִי  
-la-ani  
אֲתָם  
attam  
לְקַחְתִּי  
-la-kanat  
וְהִנַּחְתָּ  
-la-kanat  
יִשְׂרָאֵל  
yisra'el  
מִבְּנֵי  
-la-mibnay  
כָּל־  
kol-  
בְּכוֹרֶיךָ  
-la-bekoreika  
חֲסִים  
chasim  
[H0853](#)  
[H3947](#)  
[H3478](#)  
[H3605](#)  
[H1060](#)  
[H7358](#)

לִפְנֵי וְלִפְנֵי פָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו: נִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו::

כָּל־ kol-	הַכֹּתִי hachoti	בְּיוֹם -la-yom	וּבְכַהֲנֵי -la-kanat	בְּאֶדְךָ -la-ada	יִשְׂרָאֵל yisra'el	בְּבָנָי -la-banay	בְּכוֹרֶיךָ -la-bekoreika	כָּל־ kol-	לִי -la-ani	כִּי ki	17
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H3605</a>			

לִי  
-la-ani  
אֲתָם  
attam  
הַקִּדְשִׁי  
-la-qidshi  
מִצְרַיִם  
-la-mitzrayim  
בְּאֶרֶץ  
-la-aretz  
בְּכוֹרֶיךָ  
-la-bekoreika  
חֲסִים  
chasim  
[H0853](#)  
[H6942](#)  
[H4714](#)  
[H0776](#)  
[H1060](#)

לִפְנֵי וְלִפְנֵי פָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו: נִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו::

יִשְׂרָאֵל: yisra'el	בְּבָנָי -la-banay	בְּכוֹרֶיךָ -la-bekoreika	כָּל־ kol-	תְּחִתֶּךָ -la-tachta	הַלְוִיִּם -la-leviyim	אֶתְּ (attam)	וְאֶתְּ -la-attam	18
<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3947</a>	

לִפְנֵי וְלִפְנֵי פָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו: נִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָיו וְלִפְנֵי פָנָיו::

לְעִבְדְּךָ -la-avdeka	יִשְׂרָאֵל yisra'el	בְּנֵי banay	מִתּוֹךְ -la-mitokh	וְלִבְנֵי -la-libnay	לְאֶתְּךָ -la-attaka	וְנִתְּנִים -la-nitnim	הַלְוִיִּם -la-leviyim	אֶתְּ (attam)	וְאֶתְּ -la-attam	19
<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8432</a>		<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5414</a>	

יִשְׂרָאֵל  
yisra'el  
בְּנֵי  
banay  
עַל־  
-la-  
וְלִבְנֵי  
-la-libnay  
מוֹעֵד  
mo'ed  
בְּאֶתְּ  
-la-attam  
יִשְׂרָאֵל  
yisra'el  
בְּנֵי  
banay  
עַבְדְּתֶךָ  
-la-avdeka  
אֶתְּ  
(attam)  
[H3478](#)  
[H4150](#)  
[H0168](#)  
[H3478](#)  
[H5656](#)  
[H0853](#)

הַקִּדְשִׁי  
-la-qidshi  
עַל־  
-la-  
יִשְׂרָאֵל  
yisra'el  
בְּנֵי  
banay  
בְּגִשְׁתֶּךָ  
-la-bagishta  
פְּגָעָה  
plague  
יִשְׂרָאֵל  
yisra'el  
בְּנֵי  
banay  
יְהוָה  
-la-yehovah  
וְלִי  
-la-ani  
[H6944](#)  
[H0413](#)  
[H3478](#)  
[H5066](#)  
[H5063](#)  
[H3478](#)  
[H1961](#)  
[H3808](#)

የእስራኤልም ልጆች ወደ መቅደሱ በቀረቡ ጊዜ መቅሠፍት እንዳያገኛቸው፣ ለእስራኤል ልጆች ያስተሰርዳላቸው ዘንድ፣ የእስራኤልንም ልጆች አገልግሎት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ይሠሩ ዘንድ ሌዋውያንን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለአሮንና ለልጆቹ ስጦታ አድርጌ ሰጥቼአቸዋለሁ።

הַזֵּן	רָשָׁא	כֹּכַל	לְלוּיִם	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	עֲרֵב	וְכֹל	וְיִשְׂרָאֵל	מִשְׁנֵה	וְיִשְׁעֵי	20
አዘዘ	ያ	-አንደ-ሁሉ	-ለ--ያ-ሌዋዊ	እስራኤል	ልጆች	ጉባኤ	-እና-ሁሉ	-እና-አሮን	ሙሴ	-እና-አደረገ	
<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H4872</a>		

יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	הָהָר	עֲשֵׂו	בֶּן	לְלוּיִם	מִשְׁנֵה	אֶת	הַהֵן	
እስራኤል	ልጆች	-ለ-እዕሱ	አደረገ	እንዲሁ	ሌዋዊ	ሙሴ	( )	እግዚአብሔር	
<a href="#">H3478</a>					<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	

ሙሴና አሮን የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ እንዲሁ በሌዋውያን ላይ አደረጉ፤ እግዚአብሔር ሙሴን ስለ ሌዋውያን እንዳዘዘው እንዲሁ የእስራኤል ልጆች አደረጉላቸው።

הַהֵן	לְפָנַי	תְּנוּפָה	אֶת	אֶהְרֹן	וְיִנָּה	בְּבִרְיָהֶם	וְיִכְבְּסוּ	הַלְלוּ	וְיִתְחַטְּטוּ	21
እግዚአብሔር	ፊት-የ	ሚወዛወዝ	እሱን	አሮን	-እና-waved	ልብስ	-እና-አጠበቀ	-ያ-ሌዋዊ	-እና-ኃጢአት-ሠራ	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0175</a>			<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H2398</a>	

וְיִתְחַטְּטוּ	עַל	אֶהְרֹן	וְיִכְבְּסוּ	
-ለ-አዕሱ	አደረገ	አሮን	-በ-ላይ	-እና-ከፈረ
			<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H0175</a>

ሌዋውያንም ከኃጢአት ተጠጠቡ፣ ልብሳቸውንም አጠቡ፤ አሮንም ስጦታ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት አቀረባቸው። አሮንም ያነጻቸው ዘንድ አስተሰረዳላቸው።

אֶהְרֹן	לְפָנַי	מוֹשֶׁה	בְּאֶהֱל	עֲבָדְתֶם	אֶת	לְעֶבֶד	הַלְלוּ	בְּאוּ	כֹּן	וְיִתְחַטְּטוּ	22
አሮን	ፊት-የ	ሙሴ	-በ-ድንኳን-የ	አገልግሎት	( )	-ለ-አገለገለ	-ያ-ሌዋዊ	ገቡ	ከዚያ	-እና--ከ--በኋላ	
<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0935</a>			

הַהֵן	עֲשֵׂו	בֶּן	הַלְלוּ	עַל	מִשְׁנֵה	אֶת	הַהֵן	הַזֵּן	כְּאֲשֶׁר	בְּנֵי	וְלְפָנַי
-ለ-እዕሱ	አደረገ	ሰለሚ	-ያ-ሌዋዊ	-በ-ላይ	ሙሴ	( )	እግዚአብሔር	አዘዘ	-እንደ	ልጆች	-እና-ፊት
			<a href="#">H3881</a>		<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6680</a>			<a href="#">H6440</a>

ס  
§

ከዚያም በኋላ ሌዋውያን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በአሮንና በልጆቹ ፊት አገልግሎታቸውን ይሠሩ ዘንድ ገቡ፤ እግዚአብሔር ሙሴን ስለ ሌዋውያን እንዳዘዘው እንዲሁ አደረጉላቸው።

וְיִתְחַטְּטוּ	מִשְׁנֵה	אֶל	הַהֵן	וְיִכְבְּסוּ	23
ሲሉ	ሙሴ	-ለ--ወደ	እግዚአብሔር	-እና-ተናገረ	
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>

እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።

לְצַבֵּא	יְבוּא	וְיִמְעַל	שָׁנָה	וְעֲשִׂי	מִמֶּנִּי	לְלוּיִם	רָשָׁא	אֶת	24
-ለ-serve	መጣ	-እና--እና-ወደ-ላይ	ዓመት	-እና-ሃያ	አምስት	-ከ-ልጆች	-ለ--ያ-ሌዋዊ	የ	ይህ
<a href="#">H6633</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H2568</a>		<a href="#">H3881</a>		<a href="#">H2063</a>

וְיִמְעַל	אֶהֱל	בְּעַבְדְּתֶם	לְצַבֵּא	
መገናኛ	ድንኳን	-በ-አገልግሎት	ሠራዊት	
<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5656</a>		

የሌዋውያን ሕግ ይህ ነው፤ ከሀያ አምስት ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት በመገናኛው ድንኳን ሥራ ያገለግሉ ዘንድ ይገባሉ።

עֹד	עֲבָד	וְלֹא	הָעֲבָדְתָּ	מִצַּבֵּא	יָשׁוּב	שָׁנָה	וּמִמֶּנִּי	25
ገና	አገለገለ	-እና-አይ	-ያ-አገልግሎት	-ከ-ሠራዊት	ተመለሰ	ዓመት	-እና--ከ-ልጆች	
<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5656</a>		<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H2572</a>	

ዕድሜያቸውም አምስት ዓመት ሲሞሉ የአገልግሎታቸውን ሥራ ይተቀሉ፤ ከዚያም በኋላ አይሠሩም፤

יַעֲבֹד	לֵא	וַעֲבֹדָהּ	מִשְׁמֶרֶת	לְשֹׁמֵר	מוֹעֵד	בְּאֵהָל	אָחִיו	אֶת-	יִשְׂרָאֵל
አለገለ	አል	-እና-አገልግሎት	ጥበቃ	-ለ-ጠበቀ	መገናኛ	-በ-ድንገት-የ	ወንድሞቹ	)ጠላት(	-እና--እና-አለገለ
<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8334</a>

פ	בְּמִשְׁמֶרֶתָם:	לְלוּיִם	תַּעֲשֶׂה	כִּכָּה
§	-በ-ጥበቃ	-ለ--ያ-ሌዋዊ	አደረገ	እንዲህ
	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H3881</a>		<a href="#">H3602</a>

የተሰጣቸውን ይጠብቁ ዘንድ ወንድሞቻቸውን በመገናኛው ድንገት ውስጥ ያገለግላሉ፤ የድንገትን አገልግሎት አይሠሩም። እንዲሁ ስለ ሥራቸው በሌዋውያን ላይ ታደርጋለህ።